

የሃኔስ ዓል ከዚር ካት ገድ ቅፅ

የሃኔስ ከዚር ዝዕጀ ክታኜን ፈቃዎ እይሱ የተ ደጋብ፡፡
የዚትኩ ቁ ክታኜ ፈሳብዬታ የሰራኑ ይነ ቁ ዝስብስ ክርስቶስና
አሰራደቱ ዝኖና ማለ አሰታ ማንጻዬናናበኑ ሂሳ ቁ አሰራደቱ
ቁይሰኑ ወርድ ቁማርቴው አሰታ ገንታና ማለ፡፡ የዚብ ክታይ
የፈትኩ ወር ቁ አለሙህ ሏላ ደር ወልቀም ወርድ ቁማርቴው
ይስ፡፡ ቁ ቁማርቴዬኑ አሰ አሰ አማኑኑ አሰታ አማኑኑ ክራ
ከነሳስ፡፡ ቁ ወርድ አሰታማርቴት ቁማርቴዬኑ አታ ቁማርቴው 1.
“የሰ አያና አለሙ ወላላ ማቋረጥ፡፡ 2. የዚብ ቁ አለሙህን ደዘ
አይደን በተኩ ማሽኑ አባኑ ቁ አሰታው ወሰ ማቋረጥ፡፡ ሂሳ ገን ቁ
ማቋረጥው ወርኩ አታ ወለ፡፡ 3. የዚብ አይደን በተኩ አለሙህኑ
ቁ አሰታዬ ቁ አያና ቁጥኑኑ ቁኔኑኑ ደንዳሞኑ፡፡” የዚብ ጉል
“የዚር የሰኩ ደረ የሰኩ አሳ አሰታው ደና፡፡ ቁስኑ ፈመዲያስ
አሰደደ ሂሳ አሳ ሏላ ጉል አሳ ከኑ አዘ ሂሳ አሳ አደኑ ሂሳደ
አየዘ አዘ አያና ቁጥኑኑ ቁኔኑኑ ደንዳሞኑ” ጉል፡፡ የዚት ቁ
አሰታማርቴት “አቶታው ጉል የዚብ አለሙህ ደሳሰ ቁጥንታ አን
ከነሰው” ጉል ቁማርቴዬኑ፡፡ ሂሳኑ ጉል እና ሂሳ “ለወ አሳን ገናን
ወይኑ አሳ ሂፈይ መ-ለኑ ክነሰው” ጉል ቁማርቴዬኑ፡፡

ሂሳ ገን የሃኔስ ቁ ክታኜ ሂሳዬ ወርድ ቁማርቴው ቁመ-
አማኑ ቁማርቴው ክራ ገናኩይ ቁማርቴዬኑ፡፡ ሂሳ ቁ ቁማርቴዬ
አድን ወሰኑ ክርስቶስ ክማቅኑ አሰከና ወሰኑኑ አማኑዬታኑ
የሰ ሂፈይዬ ወርኩ ቁ ጉርሳን አሰደ አሳደ ሂፈታኑ በሰሰ
ገና እረሰኑኑ፡፡ ቁስኑ ወሰኑ ቁመ አሳ አሳ ማይዲዲይኑ
የሰተኩይ ክኩዘይ የሰኩ የሰተኩ፡፡ (4:2-3) ገና የሰኩ
የሰተኩይ ቁስ የሰኩ ገናኩይ ሂፈይዬ ደንዳሞኑ፡፡ የሰኩ
የሰተኩይ አን ወር ጉልኑ ዝኖኑኑ ደንዳሞኑ፡፡ (3:10)

የ ማቀሩ አይከና ክማቅ ቅፅ

ገለሰ 1:1-4

ጥም 1:5-2:29

የሰ ፍይታ ወለው ፍይታ 3:1-24

ቁማኑ ወርድ 4:1-6

ቁማ ሂፈ 4:7-21

የኢት አማር 5:1-21

۲۹ فر

1 Քօք ֆլ Ղն ԻքԸԵ ԶԿԲԸ ԽՆ Կ ԿԵՐԴ ՇՋՋԸԵՐՆԵ
Կ ՀԵՖՃ ՌՋՋԸԵՐՆ ԱՊԸ. ՑԼՋԸԵՐՆ Կ Ի՛՛ՋՆ ՀԵՒ
ՌՋՋԸԵՐՆ Ղն ԿՎՐԸ ։ * **2** ՔջԸԵՒ ՓՂՋԸԵՐՆ ԵՆ Կ ՀԵՖՃ
ՌՋՋԸ. ՄԿՀԻՒ ։ ՀԿԸ ՀԿԸ ԱՄԿ ՔԿԲԸԵՐՆ ԵՐԻ
ՓՂՋԸ ՄԿՀԸ ։ ՀԿԸ ՀԿԸ ԱՄԿ ՔԿԲԸԵՐՆ ԵՐԻ
ՓՂՋԸ ՄԿՀԸ ։ * **3** ԱՂԻ՛ՏԻՆ ԿԿՃ
ՀԱՌ ԱՌՃԵԱ. ԶԲ ՄՎԼ ԽՆ ՌՋՋԸԵՐՆ ԱՂԻ՛ՏԻՆ ՔՔԻ ։ *
ՀԱՌ ԱՌՃԵԱ ԿՎՃՆ ՀԿ Հ ՔԸՐՆ Ի՛՛ՋԸԵՐՆ ։ **4** Կ ԿԿԲԸԵՐԸ
Ի՛՛ՋԸ ՂԵՐ ՄՎԼ ՄՎԼ ԱՂԻ՛ՏԻՆ ՔՔԻ ։ *

787 ሂጻናት

5 እና አገልግሎት አንተሰ የተካ ክታይ “የስ ጽሑፍ እና አቶን
መለከ ቁጥር ፍሰብ” ገዢይሳ፡ **6** “ተ ቁጥሩ ስጋራቸቱን አዘራ
ተሰ አሰራራቸው ፍሰብ” ገዢ ወርደቶች አንተ ቁጥሩ ፍሰብ፡ **7** ገድ
አንተን እና ጽሑፍ ፍሰብ ማረ እና ጽሑፍ ስጋራቸቱን ተ ገዢሰን አሰ
አሰራራቸው ፍሰብ እና ዓይነ የሰነድ አንቀጽ ስጋራቸው ሲሆል እና ቅጂያ
ንበሰብ፡

8 እና ከኝና ደጋፊይ ጥቅም ገዢ እና ትርጓሜ እና ባለቤት፣ ቅመጥና ከኝና
9 ቤት እና ደጋፊ ፖጀት እና ከና ደጋፊ አቶ ገኩስና እና ቅመጥ
እና ወርሃን ገሻኩስ እና ከና አማካይና ደረሰኑ፣ **10** እና ደጋፊ አልበነ
ገዢ እና ከና እና ወርሃንና ከኩስና እና ባለቤት ከኝና ደጋፊያ እና ደረሰኑ፡፡

2

**1 ተ ፈይቶ! ተ አንተኩ ምድረ የወሂኑ አንተኩ ጽጋሩ አያነቻ
ማለሳ:: ገዢ አጥቃ አንቀ ጽጋሩ አልተኩ እዋ አታኩ አስ ባቀል
ደሰ:: አዘገኩ ዘላው ደሰሰ ክርክርቻ::**

* 1:1 የሂ 1:1 * 1:2 የሂ 1:14 * 1:4 ተ አፌያዥ አፈ አፈ በርሃኝታን
አንተ አፌያዥ ገዢተዳለ፡፡

ՀՀԱ ՀԿՀ

12 ተ ዓይቸ! አንተ ፈጋዬ የሰነ ክርስቶስኑ ዝንድድይሱን
አቶ ገተዳደ ገሽ ተ አንተስ የፋይስ፡ **13** አዋጅ! ክስ ክርስቴ
ድካይኑ እኩ አንተ እሆዎ ገሽ ተ አንተስ የፋይስ፡ የተያቶ!
አንተ እታ ገዢና የፋይ የለም ገሽ ተ አንተስ የፋይስ፡

14 የተሳ ፈይቶ! እንተ አዋ እርዳ ገሽ ተ እንተሰ ዓይይሸ፡
አቅቶ! ከይሮቴ ደሂዕድል እኩ እንተ እርዳ ገሽ ተ እንተሰ
ዓይይሸ፡ የተሳቶ! እንተ ማደረጊ ገዳድ ገሽና የገ ቅለይ እንተና
ዶሁ ገሽ እንተ አታ ገዳድ የገዢ ወኔድ ገሽ ተ እንተሰ ዓይይሸ፡

ՀԱՅՈ ԶՈՒՄ

15 ԿԵՐ ԱԼԹՈՒ ՔԸՆԻ Կ ԱԼԹՈՒՆ ԶՀ ԱՅ ԾՂԸՆ
ԶԼԴԵՒՇ: ԽՆԻ Կ ԱԼԹՈՒ ԶԼԴԻ ԱՓ ԸՓՅ ՆՀԶ ԱՄԴ
ԶՀ: **16** ԵՐԵՒ Կ ԱԼԹՈՒՆ ԶՀՄ ՈՉ ՀՐ ԱՎԵԱ: ԱԾԱՌ
ԱՅՆ ՔԴՂ ԸՆՑԵՎԵԱ: ԿԵՐ ԱԼԹԵ ԿԵՆ ՑԴ ԱԳՄ ԶԿԵՐԴ
ՂՔԵՀ: **17** ԱԼԹԸՆ ԱԼԹՈՒ ԶՀ ԱՎԵԱ. ԱՖՀ ՇՆ ՑԴ ՇՆ
ՇԼՀԲԵՇ ՂՔԻ ԾՎԸՆ ԶՀ:

ክርስቶስ እቃዕሮች የገዢ

18 የደቻ! የይሰን ወርሰሳ ስቱ፡ አንተ ሲደኝ ማለ ካርስቶኑን
አቀተኑኝ የፍ፡ የզኑ ካርስቶኑን አቀተኑ ደረጃ ዘድ፡ የይሰን
ወርሰሳ ስት ገደኝም ት የይሰን አድባ፡ **19** አስተ ት ገደኝ
ከኩል፡ ገደ አቶን አስተ ክስበኑ ት ባን ገደቴ፡ አስተ ት ባን
ገደኝም እናኝ ማረ አቅርብናን፡ ገደ አቶን አስተ ወራ ት ባን
ገደኝም እናኝ ማረ አቅርብናን፡ ገደ አቶን አስተ ወራ ት ባን

20 እንተና ቅስ ካርሰቻለ ይሎ አያኑን ተቃዕስ፣ ፈሳ ገሽ
እንተ ወጪ ቅማ እራታ፡፡ **21** ታ እንተከ የፈሮይ እንተ ቅማ
አርገንታ ገሽ ገጽና፣ ገድ አተኑ እንተ ቅማ እረሱ ገሽና ቅማ
የጋባዎ እየከ ወርደዎ በቻነታይ እንተ እረሱ ገሽኑ፡፡

²² የጥኑ አ.ዘ. ካርስቶስ ገጽና ተ ክደሃዎች ፖርድናንቸረ
ለ? ሂሳብ እዋን ማ ክደሃ ካርስቶስና አቀተካዎች፡፡ ²³ የ
ከደሃዎች እናሰነ እዋይ ይኖ፣ የ አካላዎች እባት አሁን
ሻዕይነ ይሰ፡፡

24 አንተ ከዚህ ስምም ቅልያ አንተኝን ይጋብቻ አንተ ከዚህ ስምም
አንተኝን ይጋብቻ አንተኝን ፍቃድ እዋን ይርሱ፡፡ **25** ማርፍ ይኖሩ አዘ-
ተሰ አማካይ ገዢ ሂደት ቅልያ፡፡

3

፩፻፲፭

1 ካኝ የስራ ትኩረት ማለ አዋጅ ደርሰ ስፈርድ እና ስፈርድ
ተሰ አይ ማለ ገዢነኑ እና በደረሰ! ቅዱስ ነ እና ፍቃድ::
አልማም እና አሮንታ አገልግሎ እና አሮንታ አገል ገዢሳ:: **2** ተ
አጥቃ! ካኝ ምዕራ የስራ ትኩረት፣ ቤር ነ አይ ማረጋገጫ ምዕራ ቅዱስበኩ::
ከርስቶስ ቅዱስ ዘዴ ወደ እና በደረሰ እና እና ማሳተፍኩደባ
ነ አሮንታ:: **3** ምዕራ እናን ሂደት አልዕድ ወረ እና ገዢ ገዢ
ማለ ግኝ ገዢሳ::

* 3·5 8·4 1:29

7 ተ ፍይቸ! አንተና እኩ ማለያነታ ማላ ገዢታቱ፡ እኩ ዘሎ
ገዢዳ ማላ ዘሎ እኩ ሁደይኝ ዘሎ፡፡ **8** ይጋሩ እኩ ሁደ ዘለዎታ
ገብይኝ ዘለዎይ ከይርጥኝ ይጋሩ እኩ ሁደ፡፡ የሳ ዓይ ቅንጻዣድያ
ሻለሻ አስ ለፈርሳ፡፡

9 የሳ ያለቻድይ ወረ ይጋሩ እኩ፡፡ የሳ ከራስ እኩን ዓይ
ገንኙ እኩ የሳ ያለቻድ ገቢ ይጋሩ እኩና ዓገዳዎና፡፡ **10** የሳ
ደረጃና ዘለዎ ፍይቸ ማስተኞቸ እኩ ሁደዎ ሂሳብ፡፡ ዘሎ እየነትዎን በ
አሽ ለቀንታይ ወረ የሳ ገቢ፡፡

አንተ አሰይ አሳይ ስቻቻቻ

11 አንተ ከይር ስቻቻቻ “ተ ተ ጽርባን ስቻቻቻ በራሳ”
ገኘቻቻ ከታያ ምር፡፡ * **12** አታ በን ገዢዳ በ እሽ ወቻድ
ቆዕለ ማላ ገዢታቱ፡ እኩ እኩና ወቻድ? ገብይኝ እኩ አሰይ
አታ፣ እሽ አሰይ ለው ገዢዳ ገሽሳ፡፡ *

13 ተ እሽቸ! አንተና አለማ አሳይ እኩና ማለፈቻቻቻ፡ **14** ነኩ
ተ እሽቸ ዳስካ ገቢ ምርቆቻ ገደ ይምኑ ተኋዳይኝ ተ እርብ፡፡
ስቻቻ ቀይንዳድይ ወረ ምርቆቻ ገደን ይስ፡፡ * **15** ቦ እሽ እቅዱይ
ሽምጥ ወቻድ እኩ፡፡ ለሽምጥ ወቻድ ዝስ ማርና ይምኑ ምርንዳይ
አንተ እኩታ፡፡ **16** ዝስ ከርስቶስ ቦ ለሽምጥ ተ ገቢ እኩ እቅዱ
ገቢ ለቀይ እኩና ተ ምሳን እርብ፡፡ እኩ ተ ለሽምጥ ተ እሽቸ
ገቢ እኩ እምናስ አስ በራሳ፡፡ **17** ማሽና ዓይናይ እኩና ቦ እሽይ
ዋወቻሽን በሆድ እኩና ማሽናቻቻቻ እኩና የሳ ለቀይ እኩና ወቻ
ዶና? **18** ተ ፍይቸ! ቅመ አሳንተ አታን መ ደናናና ቅልን ዘላላ
ስቻቻ እኩ እሽና፡፡

19 ነኩ ቅመ በን ገዢዳይኝ ምርስን እርብና ተ ወዘኔና እኩ
ስንጻን ለሽምጥለሁ፡፡ **20** ምስና ተ ወዘኔና ተ ለገልጽ ማሽና
እኩና የሳ ተ ወዘኔና ተ ወረ ገዢዳ ገቢ እኩ ወርስ እኩስ፡፡
21 ተ እሽቸ! ተ ወዘኔና ተ ለገልጽ ማሽናቻቻቻ እኩና የሳ የሳ ለገልጽ
ግበዣ ማሽና ይስ፡፡ **22** ቦ እኩዎች ፈንቀ ገሽና እኩ እቅዱይና
እኩ ገቢ ተ እኩ ወረዣና ወርስ ተ እኩዎች እኩና፡፡ **23** እኩ
እኩዎች ተ እኩ ምና ዝስ ዝስ ከርስቶስ እምናናስና እኩ ነኩ
እኩዎች ማላ ነኩ ተ ለገልጽ ይስታና ማላ፡፡ * **24** እኩ እኩዎች
ፍንቀዎች ወረ እኩና ይስታና እኩና እኩዎች ይስ፡፡ እኩ ነኩና
ዲዘይ ተ እኩ አስ እምናና እምናና እርብ፡፡

* 3:11 የγ 13:34 * 3:12 ማቻ 4:8 * 3:14 የγ 5:24 * 3:23

4

ኢትዮጵያ ፌዴራል

1 ተ እኩቸ! እያደ ወርሃ አማካጥቱ፣ ገደ አቶን እያደቱ
የእፈከኝ ፖስ በይቻ፡ ጉዢዎን ፅር ወርሃ የበቱ በታ በል
ለለተኞም፡ **2** አነጻ ሥስ እያደ እራደ እነይ “የሰነበ ክርስቶስ አሳ
አገ ማይኑ ፍቻ” ገዢ እያደይ ወረ ይሳሽና! **3** “የሰነበ
ክርስቶስ አሳ አገ ማይኑ ፍቻ” ገኅ እያደይ የባሙ ገዢና፤
ከስ አዘ የኩ ገኅ አነጻ ሲያደ ክርስቶስ እቀቻ እያደይ
ყሳ፤ ማዣ አዘ አለማ በል ፍቻ፡

4 ተ ፈይቶ! እንተ የዕድታ:: እንተ አስተ የነፃቶ፣ ገዢዎን
እንተናን ደሳይ አልማን ደሳይና እመሰ:: **5** አስተ አልማ
በዚ፣ ሂሳ ገዢ አስተ ሂሳዎን ወጪ አልማን ከዚዎን፣ አልማ
አሳይ አስተ ገዢዎን ስዕስ:: **6** ተ ቅበ ወሳ ባን፣ ወሳ እራሱ ተ¹
ገዢ ሲያና ሽን ወሳ ባን ገዢኑቸው ገዢዎን እንተናን::
ቁጥር እያናኙ ወርድ እንተናን ወጪ ሂሳዎን፣ ሂሳዎን እንተናን::

፩፻፷፭

7 ተ እሽቶ! ስቃይ የባሮ ገዳድ ገሽ ነኝ እኔ ስቃዬት፡፡ አዲ
ስቃዬ አሰ ወጪ የባሮ ያልተደረሰኝ የሽ እርሱ፡፡ **8** አሰ ስቃኑታ
አሰ የሽ እራር፡፡ አዘገ ገዝ የሽ ስቃ፡፡ **9** የባሮ ተ ገዳን ባ
ስቃ ቅንጻለሰድኝ ተ እኩ በጋራ ይሸም የማር ማላ ባ ፍ እሳኝ
የ ደንብ ባ እልማዝነን ያልደረሰኝ፡፡ **10** ነኝ የሽ ስቃዬይኝ ሽን
እኩ ነኝ ስቃዬት፡፡ ባ ደንብ ሁይሻኝ ማላ ባ ፍ ያልደረሰኝ፡፡ ስቃ
ገቡኝ ሆኖ፡፡

¹¹ ታ አስቻ! ይስ እና የወዳድር ስቂያ ካኩ ተ ገደን ለቃቄናስ
በሰራብ፡ ¹² ይስ በዚህ እስ እኔና ባቃ፡ ካኩ ተ ገደን ለቃቄና
ገደኑ ይስ እናን ደር፡ እና ለቃቄና እናን ገልጻ፡ *

13 አ.ኩ. እስ ባ አያኖ አሸቃድ ገጽ ት አ.ሮን ደ.ሬ.ዕለስ አ.ሮን
ተናን ደ.ሬ.ዕለስ ት ፍሰን አ.ሮስ፡፡ **14** አ.ቀይ ባ ፍሰን ፍይሳ ችልሆነ
አ.ገን አ.ሻርጓ ዝደ.ዕለስ ት በይ.ዕስ ሲ አ.ሮ ገጽ ማርከት ችል፡፡
15 ዝሰንበት የስ ት ስራ.ዕለስ አማካይ ማርከት አ.ገን የስ
ችስ፡፡ አ.ሮ.ዕለስ የስ ችል፡፡ **16** ፍሰን ገጽ የስ እና ስ.ቁ.ዕ ስ.ቁ.
ቴ አ.ሮስ፡፡ ት አ.ሮ ስ.ቁ.ን አማካይ ችል፡፡ የስ ስ.ቁ.፡፡ ስ.ቁ.ን ደ.ሬ.ዕለስ
የስ ችል፡፡ የስ ፍሰን የስ ችል፡፡ **17** እና ፍይሳ በታ ቤት ቤት ይ.ሬ.ዕ
ክ.ሮስ ችል፡፡ ይ.ሬ.ዕ ማለ ስ.ቁ.ድ ገጽ ስ.ቁ.ድ ገጽ እስ ቤት ፍ.ሮ.ዕ
ቅ.ሮ.ኑ ስ.ቁ.ድ እና ቤት ይ.ሬ.ዕ ችል፡፡ **18** ስ.ቁ. ስ.ቁ.ን ቤት ቤት ችል፡፡

* 4:12 8-9 1:18

ቁወር ለቁወር ገዢ በበት የሃኔስ ውጤ ያለሰ፡፡ በበታል ቁጥራው አሳይ
አይሁት ይሰ፡፡ በበካድ ለቁወር ከሚያ ገዢ፡፡

19 እኩ ከስተዳደር እና ለቁወር ገዢ እኩ እኩ ለቁወር፡፡ **20** እኩ
የሰ ለቁወር ገዢ ባን እኩ እኩ ሁኔታ የቅርቡ ውጤ፡፡ ባን እኩ
በዚህ ባን እኩ ለቁወር እኩ ባን እኩ ሁኔታ በየነገሩ የሰ ለቁወር
ዳንብዎች፡፡ **21** “የሰ ለቁወር እኩ ወጪ ባን እኩ ለቁወር በሰነድ
ቁወር እኩ እኩ ከሰ ለማቻዎስ፡፡”

5

የሰ ፈን አማካ

1 የሰነድ እኩ ከርሰቶ ገዢ የቅርቡ አማኑሁይ ወጪ የሰ
ቁልተክዎስ፡፡ እዋ ደሰነዱ ወጪ የኩኩ እኩ ደሰነዱ፡፡ **2** ነኔ የሰ
ዶሰነዱ እኩ እኩ የኩኩ እኩ የሰ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ
3 የሰ ደሰ ገዢ እኩ እኩ የኩኩ እኩ እኩ እኩ የቅርቡ
4 ገዢ የሰ የቅርቡ የቅርቡ ወጪ አላማ የሰ፡፡ አላማ የኩኩ
ኩ እማድ፡፡ **5** የሰነድ የሰ ፈን ገዢ የቅርቡ አማኑሁይ እኩ እኩ
የኩኩ ሂሳብ እኩ እኩ እኩ እኩ እኩ እኩ እኩ እኩ

6 የአኬኬ ስራን የቅርቡ ሂሳብ የቅርቡ ከርሰቶ፡፡ እኩ የአኬኬ
ስላም የቅርቡ እኩ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ
አያድ፡፡ ባን እኩ ባን እኩ የቅርቡ የቅርቡ፡፡ **7** የቅርቡ እኩ
የቅርቡ፡፡ **8** የቅርቡ እኩ የቅርቡ፡፡ የቅርቡ ስራን የቅርቡ የቅርቡ
አኩ ማርከታ አማኑሁ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ፡፡ **9** የቅርቡ
የቅርቡ እኩ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ፡፡ **10** የሰ ፈን አማኑሁይ እኩ
የቅርቡ እኩ የቅርቡ የቅርቡ፡፡ **11** የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ
የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ

11 እኩ ማርከታ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ
የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ
የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ
የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ

ከኩ ቅፅ

13 እኩ የሰ ፈን አማኑሁይ የቅርቡ ማርከታ የቅርቡ
የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ፡፡ **14** ባን የቅርቡ የቅርቡ
የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ፡፡ ባን እኩ የቅርቡ
የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ
የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ
የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ የቅርቡ

* **5:11** የሃ 3:36

16 እኩ ባ አሻይ ማኅ ፈይቅስ ገዢነታ ደንብ አላማን በደረሰ
እኩ ባስ፡ ይሰኑ ፈይቅስ ገዢነታ ደንብ አላማይታስ ይም አማካ፡
ፈይቅስ ገዢነት ደንብ ፈይቅስ ገዢነታ ደንብ ነገስ ወሰኑ፡
17 ማኅለይ ወሰኑ ደንብ ፈይቅስ ገዢነታ ደንብ ወሰኑ፡

18 ወሰኑ ወለጥቻይ ወሰኑ አለኝ በሰይኑ ወሰኑ ወሰኑ አኩ
ገኘዴልኝ አታይ አኩ በቻነታይ ባ አርብ፡

19 ካኩ ወሰኑ ገዳድይልኝ አለማይ ከሚከ አታ አሳ ከተና
ዶዴዴልኝ ባ አርብ፡

20 ወሰኑ ወለጥቻይ ተመ ገዳድ አኩ ባ አራር ማላ እኩኝ
እኩ እስ አማካይልኝ ባ አርብ፡ እኩ ተመ ገዳድ አኩ ወሰኑ
ከርስቶስኝ ይሰኑ እኩኝ ተመ ወሰኑ ማርና ይም፡

21 ደይቶ! አንተናቴ አቋጻቻ ደንብ፡

አዲስ ማኑው መተዳደሪያ ቤት

New Testament in Gamo (ET:gmv:Gamo)

copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: Gamo

Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible. You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

You must give Attribution to the work.

You do not sell this work for a profit.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament

in Gamo

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

x

2014-04-25

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 11 Nov 2022 from source
files dated 29 Jan 2022
dfffa0cbb-5f77-5875-bf95-f4176677af45